

# መሸጋገር፡ የትምህርት ቤት መልካም ጅምር

## በራሪ ጽሁፍ ለቤተሰቦች

ወደ ትምህርት ቤት መሄድ መጀመሩ ፈታኝ እና አስደሳች ሊሆን ይችላል። ይህ በራሪ ጽሁፍ የልጅዎ የቅድመ ልጅነት አገልግሎት ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ መልካም ጅምር እንዲኖረው እንዴት እንደሚረዳው ያብራራል።

ልጅዎ ከዚህ ቀደም በብዙ ሽግግሮች ውስጥ አልፏል ለምሳሌ ያክል፡

- ከአንድ እንቅስቃሴ ወይም ልማድ ወደሌላ መቀየር
- ወደ ጨዋታ ቦታዎች ወይም ለእርፍት ወደ ሌላ ቦታ መሄድ
- ቻይልድ ኬር ወይም መዋለ ህጻናት (ኪንደርጋርተን) መጀመር

እነዚህ ተግባራት ልጅዎ ለአዳዲስ ቦታዎች እና ነገሮች ምን ምላሽ እንደሚሰጥ እና ምን አይነት ድጋፍ እንደሚፈልግ ሀሳብ ይሰጥዎታል።

### በትምህርት ቤት ውስጥ መልካም ጅምር ለምን ያስፈልጋል?

በትምህርት ቤት ውስጥ መልካም ጅምር ልጅዎን በሚከተለው መልኩ ይረዳዋል፡

- የተሻሉ የመማር እና የአጠቃላይ የደህንነት ሁኔታዎችን ለማሳካት
- በትምህርቱ እና በእድገቱ ላይ መስተጋገልን በማስወገድ
- የደህንነት፣ በራስ የመተማመን እና ከሌሎች ጋር የመቆራኘት ስሜት እንዲሰማው በማድረግ።

### ልጅዎን በትምህርት ቤት ውስጥ ማስመዝገብ

አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች ልጆች ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት ባለው ዓመት ሜይ (ግንቦት) ላይ ምዝገባዎችን ይጀምራሉ። ልጅዎን ማስመዝገብ ትምህርት ቤቱን ለማወቅ እና ወደ ትምህርት ቤት በሚደረገው ሽግግር ተግባራት ላይ ለመሳተፍ ተጨማሪ እድሎችን ይሰጥዎታል። እነዚህ ተግባራት አመቱ ከማለቁ በፊት ቀደም ብለው ሲጀመሩ እና ከመጀመሪያዎቹ የትምህርት ቀናት በኋላ ሲቀጥሉ ልጆች በተሻለ ሁኔታ ይሸጋገራሉ።

### ወደ ትምህርት ቤት የሽግግር ፕሮግራሞች እና ተግባራት

ወደ ትምህርት ቤት ሽግግር የሚደረጉ ተግባራት እርስዎን እና ልጅዎን በሚከተለው መንገድ ይረዳዎታል፡

- ትምህርት ቤት ምን እንደሚመስል ለመረዳት
- ከሌሎች ልጆች እና ቤተሰቦች ጋር ለመተዋወቅ

### የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃ

የልጅዎ የቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪ የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃ (የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ በመባል ይታወቃል) ያዘጋጃሉ። የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው የልጅዎ ትምህርት ቤት እና የፕሬፕ አስተማሪው ልጅዎን እንዲያውቁት እና የሚሰጠውን ነገር ለማቀድ ይረዳቸዋል። የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው የሚከተሉትን ያካትታል፡

- የልጅዎን ስም፣ የትውልድ ቀን እና ፎቶ

- የእርስዎን ስም እና የግንኙነት ዝርዝሮች
- የቅድመ ልጅነት አገልግሎት ሰጭውን ስም እና የግንኙነት ዝርዝሮች እና ለልጅዎ ድጋፍ የሚሰጡ ማናቸውም ሌሎች የሕፃናት ባለሙያዎችን
- ስለ ልጅዎ ፍላጎቶች፣ ብቃቶች እና ችሎታዎች መረጃ
- ልጅዎን ለማስተማር የተሻሉ ስልቶችን።

ልጅዎ ከትምህርት ሰአት ውጭ ያሉ የእንክብካቤ አገልግሎቶችን (OSHC) የሚያገኝ ከሆነ የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ወደ OSHC አገልግሎት አቅራቢው ይላካል።

የተሞላው የልጅዎ የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ ቅጽ ይሰጥዎታል። የልጅዎን ትምህርት ሁኔታ ለመረዳት፣ ለመደገፍ እንዲሁም ለመወያየት ሊረዳዎት ይችላል።

የልጅዎ የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ያግዛል፡

- ከልጅዎ ፍላጎቶች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን እቅድ ለማውጣት
- ልጅዎ ከቅድመ ልጅነት አገልግሎት ወደ ትምህርት ቤት የሚያደርገውን ሽግግር የተሳለጠ ለማድረግ።

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው አብዛኛውን ጊዜ የሚጻፈው በ4ኛው ተርም (ፋብ አመት) ላይ ነው። ሆኖም ግን ልጅዎ የአካል ጉዳተኛ ከሆነ ወይም የእድገት ዝግመት ካለበት የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ቀደም ብሎ በጁን(ስኔ) ወይም በጅላይ(ሐምሌ) ላይ ሊጻፍ ይችላል። ይህም እርስዎን እና ትምህርት ቤቱን ለልጅዎ የሚያስፈልገውን ማንኛውንም ተጨማሪ እርዳታ ለማቀድ ይረዳል።

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው እርስዎ የሚሞሉት ክፍል አለው። ስለ ልጅዎ በጣም ብዙ ነገሮችን ስለሚያውቁ የእርስዎ ግብዓት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ትምህርት ቤቱን እርስዎ እና ልጅዎ በትምህርት ቤቱ ውስጥ መልካም ጅምር እንዲኖራቸዎ ለማቀድ ይረዳዋል።

በአዋቂዎች ለምሳሌ ያክል በእርስዎ ወይም በቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪዎች በመታገዝ ልጅዎ የሚሞላው ክፍል አለው። ይህም የሚከተሉትን ያካትታል፡

- ስለል
- ልጅዎ ስለ ትምህርት ቤት ለማወቅ የሚፈልገው ነገር
- ትምህርት ስለመጀመር ምን እንደሚያስብ።

### መረጃ እንዴት እንደሚካፈል

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው የግንዛቤ ምዘና መድረክን (Insight Assessment Platform) በመጠቀም በመስመር ላይ ይጋራል እና እዛው ይቀመጣል። የግንዛቤ ምዘና መድረክ (Insight Assessment Platform) አውስትራሊያ ውስጥ መረጃን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ያስቀምጣል።

ሁሉም የቪኪቶሪያ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች (እና አንዳንድ የካቶሊክ እና ገለልተኛ ትምህርት ቤቶች) የእያንዳንዱን ልጅ ትምህርት እና እድገት ለመመዝገብ የግንዛቤ ምዘና መድረክን (Insight Assessment Platform) ይጠቀማሉ። የልጅዎ ትምህርት ቤት የግንዛቤ ምዘና መድረክን (Insight Assessment Platform) የማይጠቀም ከሆነ የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው የወረቀት ወይም የኤሌክትሮኒክ ቅጽ ይሰጣቸዋል።

የትምህርት እና ስልጠና መምሪያው አንዳንድ ጊዜ የውጭ አገልግሎት ሰጭዎችን ይጠቀማል። ለትምህርት እና ስልጠና መምሪያው የሚሰሩ አገልግሎት ሰጭዎች የመረጃ ደህንነት እርምጃዎችን መከተል አለባቸው። የግንዛቤ ምዘና መድረክ

(Insight Assessment Platform) የትምህርት እና ስልጠና መምሪያውን የመረጃ ግላዊነት ፖሊሲን ያከብራል

[www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy](http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy)::

መምሪያው ከሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ ውስጥ ያለውን መረጃ ለክትትልና ምርምር ዓላማ ሊጠቀምበት ይችላል። ይህ መረጃ በቁጥሮች እና በግራፎች መልክ ሊቀርብ ይችላል ይሁንና የልጆች ስም አይጠቀስም።

ስለ ግንዛቤ ምዘና መድረክ (Insight Assessment Platform) የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወደ መምሪያው በሚከተለው አድራሻ ኢሜይል ይጻፉ

[psts@edumail.vic.gov.au](mailto:psts@edumail.vic.gov.au)::

አንዳንድ ጊዜ የቪክቶሪያ ትምህርት እና እንክብካቤ ባለሙያዎች የልጆችን እንክብካቤ ወይም ደህንነት ለማሻሻል መረጃን ለሌሎች ማካፈል ያስፈልጋቸዋል። የቅድመ መደበኛ ትምህርት አገልግሎት አቅራቢዎች የእንክብካቤ፣ ፀረ-መድልዎ፣ የሥራ ጤና እና ደህንነት እንዲሁም የልጆች እንክብካቤ እና ደህንነት ሐላፊነት ስላላቸው ይህንን የተጣለባቸውን ግዴታ ለመወጣት አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ስለ ልጅዎ እና ስለቤተሰብዎ ያላቸውን መረጃ ሊያካፍሉ ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ የሚከተለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ <https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework>::

**ለተጨማሪ መረጃ**

እባክዎን የሚከተለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ

[www.education.vic.gov.au/transitiontoschool](http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool)::

ይህ ሰነድ በተለያዩ ቋንቋዎች በሚከተለውን ድረ ገጽ ይገኛል

[www.education.vic.gov.au/transitiontoschool](http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool)::